

አቤ ቶኪቻውና ኢሳት (ግንቦት ሰባት)

January 10, 2018

በተለያዩ ወቅታዊና አንገብጋቢ የአገር ጉዳዮች ላይ በተዋዛና በሰላቅ መልክ እጅግ ጠቃሚ መልዕክቶችን ለረዥም ዓመታት ሲያስተላልፍ የነበረውና በተለይም “ዋዛና ቁምነገር” የተባለውን መርሃ ግብር በኢሳት ቴሌቪዥን ላይ ሲያካሂድ የነበረውን ጋዜጠኛ አበበ ቶላ ከኢሳት ጋር ያለውን ግንኙነቱን ማቋረጡን በለቀቀው ቪዲዮ አስታውቋል። አቤ ቶኪቻው ለዚህም የሰጠው ምክንያት አርበኛ ዘመነ ካሴ ለረዥም ዓመታት ኤርትራ ውስጥ በግንቦት ሰባት ተዋጊነትና አመራርነት ጭምር ሲሳተፍ ኖሮ አሁን በአውሮፓ ውስጥ በሰደት እንደሚገኝና ይህንን አስመልክቶ ኢሳት ምንም ዓይነት ዘገባ አለማቅረቡና ይህም ትክክል አለመሆኑን አስመልክቶ ከኢሳት እራሱን ማግለጥን አስረድቷል። አቤ ቶኪቻው ይህንን በማድረግ ታላቅ የመርህ ሰው መሆኑና አመለካከቱን በጥቅም ሊለውጥ የማይችል ጠንካራ ኢትዮጵያዊና ለሌሎችም ምሳሌ መሆኑን አስመስክሯል።

ግንቦት ሰባት በሻቢያ እርዳታ የትጥቅ ትግል አካሄዳለሁ እያለ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ሲያላግጥ 10 ዓመታት አልፎታል። አስር ዓመት ሙሉ የትጥቅ ትግል አካሄዳለሁ እያለ አንድ ስንዝር መሬት ከወያኔ ቁጥጥር ነጻ ያላወጣ ከመሆኑም በላይ አንዳችም የወታደራዊ እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ውስጥ አድርጎ አያውቅም። ግንቦት ሰባት 10 ዓመት ሙሉ ቴልቴላ መንፋትና በህዝብ ተስፋና ስሜት ላይ ከማላገጡም በላይ ከአገር ወዳድ ወገኖች ለሚቀርብለት ጥያቄ ዓይኖችሁን ጨፍኑ የሚል የቁጭብሎዎች የሽወዳ ምላሹ ብዙዎችን አሳዝኗል። በነገራችን ላይ 10 ዓመት ሙሉ የጦር መሳሪያ ጨብጫለሁ ብሎ አንስቶ አንድ ስንዝር መሬት ባለማስለቀቅ እስከዛሬ በዓለም ደረጃ ተወዳዳሪ የለውም። በዚህም “ጊኒስ ቡክ” Guinness Book of World Records ውስጥ መመዝገብ ይገባል እላለሁ።

አቤ ቶኪቻው እጅግ ብዙ ቁጥር ያላቸው አገር ወዳድ ወገኖች የሚሰራቸውን ተግባሮች የሚደግፉለትና የሚወዱለት አሉት። ግንቦት ሰባት ለሚቅርብለት ጥያቄዎች መልስ ከመስጠት ይልቅ ጥያቄ ያቀረቡለት ግለሰቦች ላይ ስም የማጥፋትና ያልተናገሩትን ተናገሩ ብሎ ማደናገር ስራዬ ብሎ ያያዘው ጉዳይ ነው። ስለሆነም ኢሳት ውስጥ የሚያገለግሉ ጋዜጠኞች አቤ ቶኪቻው ያቀረበውን ትክክለኛና በርካታ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያን ለማግኘት የሚፈልጉን መልስ አቶ ዘመነ ካሴን ካለበት ቦታ ፈልገው ቃለ ምልልስ ማድረግ አላባቸው። በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ በሻቢያና በግንቦት ሰባት የሚሰራው ደባና አሻጥር በዝርዝር መጋለጡ አይቀርም። ለደሞዝ ሲባል በህዝብ ደም ላይ ማላገጥ ከአንድ “የህዝብ ዓይንና ጆሮ” ነኝ ከሚል የዜና ማሰራጨ የሚጠበቅ አይደለም።

ኢሳት እውነተኛ የህዝብ ዓይንና ጆሮ ከሆነ ዘመነ ካሴን በተመለተና ሌሎችም አፍነዋቸው ያሉትን ዜናዎች ለህዝብ ግልጽ ማድረግ አላባቸው። ይህንንስ ካላደረጉ ከወያኔ ጋዜጠኞች፣ ከፋና ብርድካስቲንግ፣ከሚሚ ስብሐቱ፣ ከዘሪሁን ተሾመ፣ ከዳዊት ከበደ፣ ከንጉሴ ወልደ ማርያም፣ ከሰላም ሬዲዮ፣ ከኢትዮ ዲሞክራሲ ራዲዮና ከሌሎችም በምን ይለያሉ? በሚከፈላቸው ደምወዝ አንደበታቸውን የለጎሙ የኢሳት ጋዜጠኞች መረጃ ማፈናቸው የተሻረበ ተንኮል እንዳለ የሚያረጋግጥ ነው።

አቶ ዘመነ ካሴ እድሉ ተሰጥቶት ቃለ ምልልስ ቢደረግለት የግንቦት ሰባት ጉድ ስለሚጋለጥና ማታለሉና ቅጥፈቱ እንዲሁ ከአገር ወዳዶች የሚዘረፈው ገንዘብ ስለሚቆም እንዲሁም የሻቢያን የኢትዮጵያ ጠላትነት ለማያውቁና ለረሱ ሰዎች ጥሩ ትምህርት ስለሚሰጥ የኢሳት ጋዜጠኞች ለህዝብ ጥቅም ይህንን ደባ ሰብረው መውጣት አላባቸው። ካልሆነም ደግሞ ጨክነው እንደ አቤ ቶኪቻው እራሳቸውን ከኢሳት ማግለል አላባቸው። የኢሳት ጋዜጠኞች አሜሪካን አገር አገር ተቀምጠው እነ እስክንድር ነጋ፣ እነ ወብሸት ታዬና ሌሎችም ወያኔ አፍንጫ ስር መስዋዕትነት እየከፈሉበት የሚገኘውን የሙያ ኃላፊነትና የአገር አለኝታነት መወጣት ሊያዳግታቸው አይችልም፣ አይገባምም።

አበጃ በለው (ዋሽንግተን ዲሲ)